

**ግንቦት ሰባት ድርጅት በተግባር ትግሉን ተቀላቀል።**

ከእለኔ አለሙ።

የፍትህና የዲሞክራሲ የነፃነት ትግል ዋጋ ያስከፍላል ። በኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ላይ በአምባገነንነት የተቀመጠው የህዋት ወያኔ ሥርዓት በወረቀት መግለጫና በንግግር ብቻ የሚወገድ ሥርዓት ቢሆን ንሮ እስከ ዛሬ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይም ግንቦት ሰባት የሰጠው መግለጫና የድርጅቱ መሪ ዶክተር ብርሃኑ እስከ ዛሬ ያደረጉት ንግግርና ማብራሪያ ከበቂ በላይ ሁኖ አስተዳደሩን ወደማይቀረው መቃብር ይወረውረው ነበር። ይህ አልሆነም። በንግግርና በሰላማዊ ውይይት የትም መድረስ እንደ ማይቻል ቀደም ያስተማረውና ፋኖ ተሰማራ በማለት ወደ ኤርትራ በርህ በመውረድ ከሰባት ዙር በላይ ነፃ አውጭ አደራጅቼ ሠራዊቱን በመላው የሀገሪቱ ክፍል አስማርቻለሁ። ከሰራዊታችን ጋር ለመቀላቀል ኤርትራ በርህ መምጣት ሳያስፈልግ በየ ጎሮችህ አለን በማለት አፍሻላዊ መግለጫ የሰጡን የግንቦት ሰባት ኮማንደር ብርሃኑ ነጋ ነበሩ።

የኢትዮጵያ ህዝብ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ በመነሳት የህዋት ወያኔን ስርአት ለማስወገድ ብረት አንስቶ እየተፋለመ ነው። በኦሮሚያ ክልል የተነሳው ንቅናቄ ከልጅ እስከ አዛውንት ያደረገው አመፅ ሥርዓቱን አናግቶታል። እርሰዎ ኮማንደር ብርሃኑ ከሚኖሩበት ኤርትራ ከሶስት ሰዓት የእግር ጉዞ በማይፈጀው የወልቃይት፣ የማይጸብሪ፣ የሳንጃ፣ የዳንሻ፣ የሁመራ፣ የማይካድራና አብደራፊ በርህዎች ጀግናው የጎንደር የአማራ ህዝብ ከህዋት ወያኔ ሠራዊት ጋር እየተናነቀ ነው። የአማራው ሕዝብ ላነሳው የነፍጥ ንቅናቄ የህዋት ወያኔ ተላላኪና ርእሰ ብሄር የጦርነት አዋጅ አውጀዋል። በአየር፣ በመድፍና በከባድ መሳሪያ የታገዘ የጦርነት ቃያ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎና በሸዋ እየነደደ ነው። ሕዝቡ የህዋት ወያኔ ትግሪዎችንና ሎሌዎችን አልይ ብሎ እየተሟሟተ ነው። ክብር ፕሮፌሰር ኮማንደር ብርሃኑ ነጋ እርሰዎ ና በእርሰዎ ፈላጭ ቆራጭነት የሚታዘዘው እሳት ራዲዮና ቴሌብጅን እንደዘገበልን ጦረዎት ከህዋት ወያኔ ሠራዊት ጋር ፊልሚያ ጀመረ ተብሎ ታሪካዊው የግንቦት ሰባት ፍሽካ ተነፋ ካሉን ድፍን ሁለት ዓመት ሞላው ። ይህ ማለት የትጥቅ ትግል ባወጁ በስድስት ዓመት ጀመሩ ማለት ነው። ለዚህም ዲያስፖራው ሳይሣሣ ለሰባት ዓመት ረድተውታል ። አሁን ግን በዚህ ፈታኝ ወቅት ክቡር ኮማንደር ብርሃኑና የጦር ሰራዊተዎ አድራሻ የውኃ ሽታ

ሁኖአል ። ብዙሀኑ ብርሀኑ ምንም ጦር የለውም ጦሩም አፍም እሳት ራዲዮና ቴሌ ብቻና ብቻ ይሉን ነበር። እኛ ግን አላምንም ነበር። ህዝብ ውድ ሕይወቱንና ደሙን እየከፈለ እርሰዎና ድርጅቱም እንዴት በሀገርና በትውልድ ቀልዶ በጨበጣ ውጊያና በፌዝ የሕዝብ ገንዘብ በመዝረፍ ከአስመራ ሹርቢዎች ጋር ለመደነስ ይህን ያህል የወረደ ስራ የሚሰራ ሞራል ኖሮዎት

አሁንም ሕዝባችን ለማይቀረው የድል ነፃነት ደሙን እየገበረ ከጨካኝና አረመኔ ዘረኛ ገዥዎቹ እየተፋለመ ነው። ትናንት ከብሄርተኛ ድርጅትና ቀደም ሲሉ ከህዋት ወያኔ ጋር አሁንም ከሻቢያ ጋር ለመሻረክ ዲላማና መተራረቂያ አድርገው ሲሾፍበትና ሲተርኩበት የነበረው አማራ ያለምንም ኮሽታ ህዋት ወያኔን ለመቅበር በጎበዝ አለቃ ተደራጅቶ እየተዋደቀ ነው። እርሰዎ እንደ እኛ አሰመራ ኮንቲኔታል ሆቴል ሁነው በኢንቴርኔት እየተከታተሉ ነው። ነገር ግን የንፁህን ደም እርሰዎንና መሰሎቸዎትን ይፋረዳል። አሁንም እርሰዎና ድርጅቱም ግንቦት ሰባት በዚህ ህዝባዊ እምቢተኝነትና አመፅ ምንም አይነት አሸራ ስለላችሁ በሕዝብ ፊት የሚቆመው የውሸት መጋረጃ ስለተቀደደ በሌሎች የእንቅስቃሴ ጀርባ ለመደበቅ አልፎም አካልና ባለቤት ለመሆን የምትሟከርት አቁሙ። ጎንደር ህብረት ባለቤቱ ብዙ ነው አይሞከር። ራሳችሁን ቻሉና ሥራችሁን አሳዩን።